

ዘጻኝ ስራዎች ስርዓት  
**Daras Athuna Khamu**  
“Study Twenty-Five”

የጊዜ ጥያቄ ለማድረግ ስርዓት ለማድረግ/ለማድረግ ጊዜ ለማድረግ ስርዓት

**1. Kayef Àasut Antat/Antak Darush Aanen Paa-Waqut?**

*How do you ask about the time?*

የጊዜ ጥያቄ ለማድረግ ስርዓት ለማድረግ/ለማድረግ ጊዜ ለማድረግ ስርዓት

**2. Shaneh Waqut Àasut Antak/Antat Sahur Laheh Paa-Zamut?**

*What time do you wake up for the day?*

.ጊዜ ለማድረግ ስርዓት ለማድረግ/ለማድረግ ጊዜ ለማድረግ ስርዓት

**3. Nakuk Sahur Kalex Khamu Thaluna Aah. Meh. Kalul Zamut.**

*I wake up at 5:30 A.M. everyday.*

የጊዜ ጥያቄ ለማድረግ ስርዓት ለማድረግ/ለማድረግ ጊዜ ለማድረግ ስርዓት

**4. Shaneh Waqut Shawel Antak/Antat Baruh Nahut Tanan?**

*What time will you eat lunch (afternoon meal)?*

.ጊዜ ለማድረግ ስርዓት ለማድረግ/ለማድረግ ጊዜ ለማድረግ ስርዓት

**5. Nakuk Àarudz Layeh Baruh Masut Tanan, Laheh Nahut Tanan Wu Nahut Tanan Laheh Masut Tanan.**

*I prefer to eat dinner (evening meal) for lunch (afternoon meal) and lunch (afternoon meal) for dinner (evening meal).*

.ጊዜ ለማድረግ ስርዓት ለማድረግ/ለማድረግ ጊዜ ለማድረግ ስርዓት

**6. Nakuk Baruh Nahut Tanan Bayen Ashu Wu Athu Wu Thaluna Pah. Meh. Wu Rabuth Layeh Athu Pah Meh.**

*I eat lunch (afternoon meal) between 12:30 pm and quarter to 2pm.*

የጊዜ ጥያቄ ለማድረግ ስርዓት ለማድረግ/ለማድረግ ጊዜ ለማድረግ ስርዓት

**7. Kayef Khather Waqut Àasut-Tat/Tak Saruk Lakay Aakul Tanan-tat/Tak?**

*How much time do you need to consume your meal?*

.ጊዜ ለማድረግ ስርዓት ለማድረግ/ለማድረግ ጊዜ ለማድረግ ስርዓት

**8. Nakuk Saruk Aanen Thaluna Dagut-aat Lakay Baruh Kalel Borah-nee.**

*I need about 30 minutes to eat all my food.*

የጊዜ ጥያቄ ለማድረግ ስርዓት ለማድረግ/ለማድረግ ጊዜ ለማድረግ ስርዓት

**9. Shaneh Aather Rasam-aat-Tat/Tak Laheh Taşduq-sh Zamut?**

*What are your plans for Friendship Day?*